

# Mrk

## Chapter 2

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1    Καὶ    εἰσελθὼν    πάλιν    εἰς    Καφαρναοὺμ    δι'    ἡμερῶν;    ἠκούσθη    ὅτι  
-አና-    ገባ    ደግሞ    -ወደ-    ቅፍርናሆም    -በ-ምክንያት-    ቀን    ሰማ    ምክንያቱም

ἐν    οἴκῳ    ἐστίν;  
-በ-    ቤት    ሃው  
[G1722](#)   [G3624](#)   [G1510](#)

ከጥቂት ቀን በኋላ ወደ ቅፍርናሆም ደግሞ ገብቶ በቤት እንደ ሆነ ተሰማ።

2    καὶ    συνήχθησαν    πολλοὶ,    ὥστε    μηκέτι    χωρεῖν,    μηδὲ    τὰ    πρὸς    τὴν  
-አና-    ሰበሰበ    ብዙ    -ለእኩህ-    ከአንግዲህ    ሄደ    -ወይም-    -ያ-    -ወደ-    -ያ-

θύραν;    καὶ    ἐλάλει    αὐτοῖς    τὸν    λόγον.  
በር    -አና-    ተናገረ    ለእነርሱ    -ያ-    ቃል  
[G2374](#)   [G2532](#)   [G2980](#)   [G0846](#)   [G3588](#)   [G3056](#)

በደጅ ያለው ስፍራም እስኪጠባቸው ድረስ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ፤ ቃሉንም ይነግራቸው ነበር።

3    καὶ    ἔρχονται,    φέροντες    πρὸς    αὐτὸν    παραλυτικὸν,    αἰρόμενον    ὑπὸ    τεσσάρων.  
-አና-    መጣ    አመጣ    -ወደ-    እርሱን    ሸባ    አነሣ    -በ-    አራት

አራት ሰዎችም የተሸከሙትን ሸባ አመጡለት።

4    καὶ    μὴ    δυνάμενοι    προσενέγκαι    αὐτῷ    διὰ    τὸν    ὄχλον,    ἀπεστέγασαν  
-አና-    አይ-    ይችላል    አቀረቡ    ለእርሱ    -በ-ምክንያት-    -ያ-    ሕዝብ    ጣሪያ-ቀደዱ

τὴν    στέγην    ὅπου    ἦν,    καὶ    ἐξορύξαντες,    χαλῶσι    τὸν    κράβαττον    ὅπου    ὁ  
-ያ-    ጣሪያ    -በ-ቦታ-    ነበር    -አና-    ቆፍሮ    አወረዱ    -ያ-    አልጋ    -በ-ቦታ-    -ያ-

παραλυτικὸς    κατέκειτο.  
ሸባ    ተኝቶ-ነበር  
[G3885](#)   [G2621](#)

ስለ ሕዝቡም ብዛት ወደ እርሱ ማቅረብ ቢያቅታቸው እርሱ ያለበትን የቤቱን ጣራ አነሡ፤ ነድላውም ሸባው የተኝበትን አልጋ አወረዱ።

5    καὶ    ἰδὼν    ὁ    Ἰησοῦς    τὴν    πίστιν    αὐτῶν,    λέγει    τῷ    παραλυτικῷ,    Τέκνον,  
-አና-    አየ    -ያ-    እየሱስ    -ያ-    እምነት    -የ-እነርሱ    ይላል    -ለ-    ሸባ    ልጆች

ἀφίενταί    σου    αἱ    ἁμαρτίαι.  
ተወ    -የ-አንተ    -ያ-    ኃጢአት  
[G0863](#)   [G4771](#)   [G3588](#)   [G0266](#)

እየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሸባውን። አንተ ልጅ፤ ኃጢአትህ ተሰረዮችልህ አለው።

6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι, καὶ διαλογιζόμενοι ἐν  
ἰνῶ -ደግሞ- እንድ-ነገር -የ- ጸሐፍት እዚያ ተቀመጠ -እና- አሰበ -በ-  
[G1510](#) [G1161](#) [G5100](#) [G3588](#) [G1122](#) [G1563](#) [G2521](#) [G2532](#) [G1260](#) [G1722](#)

ταῖς καρδίαις αὐτῶν,  
-ለ- ልብ -የ-እነርሱ  
[G3588](#) [G2588](#) [G0846](#)

ከጻፏችሎ እንዳንደቹ በዚያ ተቀምጠው ነበር በልባቸውም። ይህ ሰው ስለ ምን እንደዚህ ያለ ስድብ ይናገራል?

7 Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ? βλασφημεῖ! τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ  
ምን ይህ እንዲሁ ተናገረ ተሳደጠ ይችላል ተጠ ጎጠአት -ቢ-  
[G5101](#) [G3778](#) [G3779](#) [G2980](#) [G0987](#) [G5101](#) [G1410](#) [G0863](#) [G0266](#) [G1487](#)

μὴ εἶς, ὁ Θεός?  
አይ- አንድ -ያ- አምላክ  
[G3361](#) [G1520](#) [G3588](#) [G2316](#)

ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ጎጠአት ሊያስተሰርደ ማን ይችላል? ብለው አሰቡ።

8 καὶ εὐθύς, ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ, ὅτι οὕτως  
-እና- ወዲያው አወቀ -ያ- አንድነት -ለ- መንፈስ -የ-እርሱ ምክንያቱም እንዲሁ  
[G2532](#) [G2112](#) [G1921](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3588](#) [G4151](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3779](#)

διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς  
አሰበ -በ- ለራሳቸው ይላል ለእነርሱ ምን እነዚህ አሰበ -በ- -ለ-  
[G1260](#) [G1722](#) [G1438](#) [G3004](#) [G0846](#) [G5101](#) [G3778](#) [G1260](#) [G1722](#) [G3588](#)

καρδίαις ὑμῶν?  
ልብ -የ-እናንተ  
[G2588](#) [G4771](#)

ወዲያውም አንዱ በልባቸው እንዲህ እንዳሰቡ በመንፈስ አውቆ እንዲህ አላቸው። በልባችሁ ይህን ስለ ምን ታስባላችሁ?

9 τί ἐστὶν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, Ἀφιένταί σου αἰ  
ምን ነው ይቀላል ለመናገር -ለ- ሸባ ተጠ -የ-አንተ -ያ-  
[G5101](#) [G1510](#) [G2123](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3885](#) [G0863](#) [G4771](#) [G3588](#)

ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειρε, καὶ ἄρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ  
ጎጠአት -ወይም- ለመናገር ተነሣ -እና- አነሣ -ያ- አልጋ -የ-አንተ -እና-  
[G0266](#) [G2228](#) [G3004](#) [G1453](#) [G2532](#) [G0142](#) [G3588](#) [G2895](#) [G4771](#) [G2532](#)

περιπάτει?  
ሂደ  
[G4043](#)

ሸባው። ጎጠአትህ ተሰረዮችልህ ከማለት ወይስ። ተነሣ አልጋህንም ተሸከምና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል?

10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου «ἀφιέναι  
-ዘንድ- -ደግሞ- ያውቃል ምክንያቱም ሥልጣን አለው -ያ- ልጅ -የ- ሰው ተጠ  
[G2443](#) [G1161](#) [G1492](#) [G3754](#) [G1849](#) [G2192](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G0863](#)

ἁμαρτίας»□ «ἐπὶ τῆς γῆς»-- λέγει τῷ παραλυτικῷ,  
ጎጠአት -በ-ላይ- -የ- ምድር ይላል -ለ- ሸባ  
[G0266](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3885](#)

ነገር ግን ለሰው ልጅ በምድር ላይ ጎጠአትን ሊያስተሰርደ ሥልጣን እንዳለው እንድታውቁ፤



16 καὶ οἱ γραμματεῖς, τῶν Φαρισαίων, ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν  
 -እና- -ያ- ጸሐፍት -የ- ፈሪሳውያን እየ ምክንያቱም በሌ -ከ-ጋር- -የ-  
[G2532](#) [G3588](#) [G1122](#) [G3588](#) [G5330](#) [G3708](#) [G3754](#) [G2068](#) [G3326](#) [G3588](#)

ἀμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ὅτι μετὰ τῶν  
 ኃጢአተኞች -እና- ቀረጥ-ሰብሳቢዎች ይሉ-ነበሩ -ለ- ደቀ-መዛሙርት -የ-እርሱ ምክንያቱም -ከ-ጋር- -የ-  
[G0268](#) [G2532](#) [G5057](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3101](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3326](#) [G3588](#)

τελωνῶν καὶ ἀμαρτωλῶν ἐσθίει?  
 ቀረጥ-ሰብሳቢዎች -እና- ኃጢአተኞች በሌ  
[G5057](#) [G2532](#) [G0268](#) [G2068](#)

ጸፎችና ፈሪሳውያንም ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር ሲበላ አይተው ለደቀ መዛሙርቱ። ከቀራ ጮችና ከኃጢአተኞች ጋር የሚበላና የሚጠጣ ስለ ምንድን ነው? አሉ።

17 καὶ ἀκούσας, ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, <ὅτι> Οὐ χρεῖαν ἔχουσιν οἱ  
 -እና- ሰጣ -ያ- አየሱስ ይላል ለእርሱ ምክንያቱም አይደለም ፍላጎት አለው -ያ-  
[G2532](#) [G0191](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3756](#) [G5532](#) [G2192](#) [G3588](#)

ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἤλθον καλέσαι δικαίους,  
 ይችላል ሐኪም -ነገር-ግን- -ያ- በክፉ አለው አይደለም መጣ ጠራ ጻድቅ  
[G2480](#) [G2395](#) [G0235](#) [G3588](#) [G2560](#) [G2192](#) [G3756](#) [G2064](#) [G2564](#) [G1342](#)

ἀλλὰ ἀμαρτωλούς.  
 -ነገር-ግን- ኃጢአተኞች  
[G0235](#) [G0268](#)

አየሱስም ሰምቶ። ሕመምተኞች እንጂ ብርቱዎች ባለ መድኃኒት አያስፈልጋቸውም ኃጢአተኞችን እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም አላቸው።

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ  
 -እና- ነበሩ -ያ- ደቀ-መዛሙርት የሐንስ -እና- -ያ- ፈሪሳውያን ጸመ -እና-  
[G2532](#) [G1510](#) [G3588](#) [G3101](#) [G2491](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5330](#) [G3522](#) [G2532](#)

ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, καὶ  
 መጣ -እና- ይላሉ ለእርሱ -በ-ምክንያት- ምን -ያ- ደቀ-መዛሙርት የሐንስ -እና-  
[G2064](#) [G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G1223](#) [G5101](#) [G3588](#) [G3101](#) [G2491](#) [G2532](#)

οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων, νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ  
 -ያ- ደቀ-መዛሙርት -የ- ፈሪሳውያን ጸመ -ያ- -ደግሞ- የአንተ ደቀ-መዛሙርት አይደለም  
[G3588](#) [G3101](#) [G3588](#) [G5330](#) [G3522](#) [G3588](#) [G1161](#) [G4674](#) [G3101](#) [G3756](#)

νηστεύουσιν?  
 ጸመ  
[G3522](#)

የየሐንስ ደቀ መዛሙርትና ፈሪሳውያን ይጠጡ ነበር። መጥተውም። የየሐንስና የፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርት የሚጠሙት የአንተ ደቀ መዛሙርት ግን የማይጠሙት ስለ ምንድን ነው? አሉት።

19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ  
 -እና- አለ ለእርሱ -ያ- አየሱስ አይ- ይችላል -ያ- ልጅ -የ- ሙሽሮች  
[G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3361](#) [G1410](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G3567](#)

ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, νηστεύειν? ὅσον χρόνον  
 -በ- የ- -ያ- ሙሽራ -ከ-ጋር- -የ-እርሱ ነው ጸመ ማንኛውም-የ- ጊዜ  
[G1722](#) [G3739](#) [G3588](#) [G3566](#) [G3326](#) [G0846](#) [G1510](#) [G3522](#) [G3745](#) [G5550](#)

ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν, οὐ δύνανται νηστεύειν.  
 አለው -ያ- ሙሽራ -ከ-ጋር- -የ-እርሱ አይደለም ይችላል ጸመ  
[G2192](#) [G3588](#) [G3566](#) [G3326](#) [G0846](#) [G3756](#) [G1410](#) [G3522](#)

አየሱስም አላቸው። ሙሽራው ከእርሱ ጋር ሳለ ሚዜዎች ሊጠሙ ይችላሉ? ሙሽራው ከእርሱ ጋር ሳለ ሊጠሙ አይችሉም።

20 ἔλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῆ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε  
 መጣ -ደግሞ- ቀን -ሲ- ተወሰደ -ከ- -የ-እርሱ -ያ- ሙሽራ -እና- ከዚያም  
[G2064](#) [G1161](#) [G2250](#) [G3752](#) [G0522](#) [G0575](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3566](#) [G2532](#) [G5119](#)

νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.  
 ጸመ -በ- ለያ -ለ- ቀን  
[G3522](#) [G1722](#) [G1565](#) [G3588](#) [G2250](#)

| ነገር ግን ሙሽራው ከእርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል፣ በዚያ ወራትም ይጠማሉ።

21 Οὐδεις ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν; εἰ  
 ምንም ጥገና ጨርቅ አዲስ ሰፋ -በ-ላይ- ልብስ አሮጌ -ቢ-  
[G3762](#) [G1915](#) [G4470](#) [G0046](#) [G1976](#) [G1909](#) [G2440](#) [G3820](#) [G1487](#)

δὲ μὴ αἶρει τὸ πλήρωμα ἀπ’ αὐτοῦ, τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ  
 -ደግሞ- አይ- አነሣ -ያ- ሙላት -ከ- -የ-እርሱ -ያ- አዲስ -የ- አሮጌ -እና-  
[G1161](#) [G3361](#) [G0142](#) [G3588](#) [G4138](#) [G0575](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2537](#) [G3588](#) [G3820](#) [G2532](#)

χεῖρον σχίσμα γίνεται.  
 ይባስ ቀዳዳ ሆነ  
[G5501](#) [G4978](#) [G1096](#)

| በአረጅ ልብስ አዲስ እራፊ የሚጥፍ የለም፤ ቢደረግ ግን፣ አዲሱ መጣፊያ አሮጌውን ይቀጥቃቃል፣ መቀደም የባለ ይሆናል።

22 καὶ οὐδεις βάλλει οἶνον νέον εἰς ἄσκους παλαιούς; εἰ δὲ μὴ,  
 -እና- ምንም ጣለ ወይን አዲስ -ወደ- አቁማዳ አሮጌ -ቢ- -ደግሞ- አይ-  
[G2532](#) [G3762](#) [G0906](#) [G3631](#) [G3501](#) [G1519](#) [G0779](#) [G3820](#) [G1487](#) [G1161](#) [G3361](#)

ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἄσκους, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται, καὶ οἱ ἄσκοί.  
 ቀደደ -ያ- ወይን -ያ- አቁማዳ -እና- -ያ- ወይን ጠፋ -እና- -ያ- አቁማዳ  
[G4486](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G0779](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3631](#) [G0622](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0779](#)

ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἄσκους καινούς.  
 -ነገር-ግን- ወይን አዲስ -ወደ- አቁማዳ አዲስ  
[G0235](#) [G3631](#) [G3501](#) [G1519](#) [G0779](#) [G2537](#)

| በአረጅ አቁማዳም አዲስ የወይን ጠጅ የሚያፍር የለም፤ ቢደረግ ግን፣ የወይን ጠጅ አቁማዳውን ያፈነዳል የወይንም ጠጅ ይፈሳል አቁማዳውም ይጠፋል አዲሱን የወይን ጠጅ ግን በአዲስ አቁማዳ ያኖራሉ።

23 Καὶ ἐγένετο, αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν  
 -እና- ሆነ እርሱን -በ- -ለ- ስንበት ያለፈ -በ-ምክንያት- -የ-  
[G2532](#) [G1096](#) [G0846](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4521](#) [G3899](#) [G1223](#) [G3588](#)

σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν, τίλλοντες τοὺς  
 ያልተጨደ -እና- -ያ- ደቀ-መዛሙርት -የ-እርሱ ጀመረ መንገድ አደረገ ቀጠፈ -ያ-  
[G4702](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3101](#) [G0846](#) [G0756](#) [G3598](#) [G4160](#) [G5089](#) [G3588](#)

στάχυας.  
 ስንዴ  
[G4719](#)

| በሰንበትም በአርሻ መካከል ሲያልፍ ደቀ መዛሙርቱ እየሄዱ እሾት ይቀጥፉ ጀመር።

24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, Ἴδε, τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὁ  
 -እና- -ያ- ፈሪሳውያን ይሉ-ነበሩ ለእርሱ አየ ምን አደረገ -ለ- ስንበት የ-  
[G2532](#) [G3588](#) [G5330](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3708](#) [G5101](#) [G4160](#) [G3588](#) [G4521](#) [G3739](#)

οὐκ ἔξεστιν?  
 አይደለም ተፈቅዷል  
[G3756](#) [G1832](#)

| ፈሪሳውያንም። እነሆ፣ በሰንበት ያልተፈቀደውን ስለ ምን ያደርጋሉ? አሉት።

25 καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ, ὅτε χρεῖαν  
 -እ- ελα ληιζή 489 እηη 97 ηζζ 1138 3753 5532  
[G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3763](#) [G0314](#) [G5101](#) [G4160](#) [G1138](#) [G3753](#) [G5532](#)

ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ?  
 አለው -እ- ተራብ እርሱ -እ- -ያ- -ከ-ጋር- -የ-እርሱ  
[G2192](#) [G2532](#) [G3983](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3326](#) [G0846](#)

| እርሱም። ዳዊት ባስፈለገውና በተራብ ጊዜ፣ እርሱ አብረውት ከነበሩት ጋር ያደረገውን፣ አብያተር ሊቀ ካህናት በነበረ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደ ገባ፣

26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθάρ ἀρχιερέως, καὶ  
 እንደት ገባ -ውደ- -ያ- ቤት -የ- አምላክ -በ-ላይ- አብያተር ሊቀ-ካህናት -እ-  
[G4459](#) [G1525](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3624](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1909](#) [G0008](#) [G0749](#) [G2532](#)

τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὐκ οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν, εἰ μὴ  
 -ያ- ዳቦ -የ- ዳቦ ባለ ያ- አይደለም ተፈቅዷል ባለ -ቢ- አይ-  
[G3588](#) [G0740](#) [G3588](#) [G4286](#) [G5315](#) [G3739](#) [G3756](#) [G1832](#) [G5315](#) [G1487](#) [G3361](#)

τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὔσιν?  
 -ያ- ካህን -እ- ሰጠ -እ- -ለ- -ከ-ጋር- ለእርሱ ነው  
[G3588](#) [G2409](#) [G2532](#) [G1325](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4862](#) [G0846](#) [G1510](#)

| ከካህናት በቀር መብላት ያልተፈቀደውን የመሥዋዕትን እንጂ እንደ ባለ፣ ከእርሱም ጋር ለነበሩት እንደ ሰጣቸው ከቶ አላነበባችሁምን? አላቸው።

27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, καὶ  
 -እ- ይል-ነበር ለእርሱ -ያ- ሰንበት -በ-ምክንያት- -ያ- ሰው ሆነ -እ-  
[G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4521](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0444](#) [G1096](#) [G2532](#)

οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον.  
 አይደለም -ያ- ሰው -በ-ምክንያት- -ያ- ሰንበት  
[G3756](#) [G3588](#) [G0444](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4521](#)

| ደግሞ። ሰንበት ስለ ሰው ተፈጥሮአል እንጂ ሰው ስለ ሰንበት አልተፈጠረም፤

28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.  
 -ስለዚህ- ጌታ ነው -ያ- ልጅ -የ- ሰው -እ- -የ- ሰንበት  
[G5620](#) [G2962](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4521](#)

| እንዲሁም የሰው ልጅ ለሰንበት እንኳ ጌታዋ ነው አላቸው።